

ህይወት ትርጉም አለው!

እየሱስ ክርስቶስ ጌታህ ሲሆንልህ
ከርሱ ጋር ተስማምተህ
ከሆነ መውጣትህ
መነሳት መግባትህ ጌታ ሲሆን ትርፍህ
ሃሳብህ ሲስማማ ከሃሳቡ ጋራ
ያኔ ህይወት አለ መንገድህ የጠራ!
መብርት የሚያበራ
እግርህን ሊመራ
ልብህን ሊአበራ
ህጉን ይሰውራል ይፅፋል በጽላት
ህይወትክን ስትሰጠው ትርጉም ያለው ህይወት
መልሶ ለመስጠት
መዝ 118:105

ደረጀ

የበሬ አማርኛ

እውጋሃለሁኝ ! እውጋሃለሁኝ!
የሚል ድምጽ ብሰማ
በጣም ተገርሜ በሬም በስው ቻነቻ
መናገር ጀመረ በልንደን ከተማ?
የውም ከገበታው ባበሻ ቱምታ
በሙዚቃ ድምቀት በብዙ ጨዋታ
ወገን ከወገኑ በተገናኘበት
እስክሰታ ዳንኪራ በሚረገጥበት
በልንደን ከተማ ባበሻ ሬሰቶራንት
አረ ሆቼ ! በሉ በሬ ድምፅ አወጣ
አይደለም ከበረት ወይንም ከጋጣ
ክትፎ ነህ ተብሎ ከተከተረበት
በቆጮ ተጊጦ ከተሰየመበት
ቀይ ወጥ ነህ አበቃ በሰታቴ ላንቃ
በሽንኩርት በቅመም ተሰርቶ ሲያበቃ
እውጋሃለሁኝ !! በሰው አማርኛ
መናገር ጀመረ በሬም ልክ እንደኛ
በኛው አማርኛ በሰዋሰውኛ

ዞር ብዬ ጉዳዩን ከምንጩ ሳጣራ
አየሁ የጨበጠ ጠርሙስና ካራ
በሬ የመሰለ ጠብደል የሰው ፍጡር
በያዙኝ ገላግሉኝ አገሩን ሲያሸብር
ልክ ቁርጥ በቃ ቡሬ መጋላዬን
የምትለዩበት ከቡሬ ይንን

መጋላ ቡሬቱ አይገላገልም
አያስጠነቅቅም አያግደረድርም

ጉንጮቹ ያበጡ ዐይኖቹ በውፍረት
ተስበው ወደውስጥ ገብተው የጠፉበት
ጭንቅላቱ ትንሽ ማስተዋል ማሰቢያው
ካካለቱ ግዝፈት ሰናነፃፅረ
ልክ የበሬ ነበር የሰውነት ትክሉ
ሲለፋ ሲደክም የዋለ አካሉ
አእምሮውንና እውቀትን ጨቁኖ
በውስኪ፣ በቮድካ፣ በቢራዎች ደብኖ
ከዚያ በፊት ደግሞ ጫት የጫተበቱ
አረንጓዴ ቅጠል አለ ባንደበቱ
ቢላ አልያዘም እንጂ ጠርሙስ አልጨበጠ
በቡሬም አፍ አለ ጨሌ የተጋጠ

የትኛውን ይሆን ከብት የምንል እኛ?
ስራውን ለመግለጽ መሆኑን መናኛ።

ደረጀ 2006 ሎንደን

ጭድ ተራ (መርካቶ)

ቆይቶአል ድሮ ነው ያኔ
በጉርምስና ዘመኔ
አሮጌ ባትሪ ልንገዛ
ወደጭድ ተራ እንደዋዛ
ገብቼ ያገኘኩቸው
መልክመልካም አጭር ሽማግሌ ናቸው
ቁልፍና ባትሪ መደብሩ
አላውቅም አሁን የኑሩ?

የጀርምን ስሪት የሆነ የጅ ባትሪ
አወጡና እኚህ ቁልፍ ሰሪ
“ይቺ ባትሪ ለጥገና
በራት ፍራንክ ልሰራለት ተዋውሎኝ
ሳይመለስ ብዙ ዓመታት አስቆጠረኝ”
አሉና ከሰቀሉበት አውርደው
“የቁላ ቁላ እንደሰማሁኝ ከሌላ ሰው
የዚች ባትሪ ባለቤት ተዛውሮ ለስራ ጉዳይ”
“ይኖራል አሉ ማጂ ላይ”

እኔ ሓላ ሳስበው የማጂው ክቡር ዘበኛ

አይ ንብረት ብላሽ ! ማለቱ አይቀሬ ነው
እስይ አልኩኝ ሃሬ እኛን አዛውንት ሽማግሌ አስቤ
ቁሳቁስ የዋጠውን የዘመኑን “ዳንገ” አንብቤ

በሚላኒዬም ዋይማ በዘመነ ስልጣኔ
አውሮፓና አሜሪካ ጥገና ብሎአል ለምኔ
ይመረታል የቤት ቁሳቁስ መኪና
የሚበላና የሚጠጣ ሰውንትን የሚያዝናና
ደህና የሚሰራውን እቃ ትላንት በገበያ የወጣ
ጥንብ እርኩሱን ያወጣና አዲሱን ምርት እንድትገዛ
ሁሉ ወደ ውጪ ይጣላል
ይሰበሰብና ካውሮፓ አፈሪካ “ኮስት” ይመጣል
የቲቪ ስብርባሪ የኬሚካል ዝቃጭ ጭቃ
አለው አሉ ክፉ ብናኝ ነፍስን የሚያጠቃ

ምግብ የሚያሽጉበት ፕላስቲክና ቆርቆሮ
አፈር ሆኖ ለመለወጥ መቶ አመታትን አስቆጥሮ
ዓየራችንን አራቁቶ ምድራችንን አግሎ
የፋብሪካቸውና የቆሻሻቸው አለሎ!

ቢታሰብብት ይሻላል ሁሉ አይኑን ቢከፍት
የሚያመጣውን ብለሽ ውጤት ከተትረፈረፈው ምርታማነት

እናም የጭድ ተራው ዓይንት
መካኒኮችም ይተኩ!!
ምድር በቁስ ተሞልታ
ሚዛኑአን ክምታጣ::

ደረጀ 2005

[Back to Meskot](#)

*The views reflected in the above poems are solely of the author and are not necessarily shared by Meskot. You may contact **Dereje Mekuria** at drj_mekonen@yahoo.co.uk*